

ስምንቱ አቅጣጫዎች

ዮናስ 03-08-18

ኢትዮጵያ የምትከተለው የፌደራል ስርዓት የህዝቦችን የመቻቻልና መከባበር እሴቶች መሰረት በማድረግ ለአንድነታቸው ዋስትና እንዲሆናቸው በቃል ኪዳን ተሳስረው እየገነቡት መሆኑን አራቱ የኢህአዴግ ብሔራዊ ድርጅቶች ሰሞኑን ያካሄዱትን የማእከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ሲያጠናቅቁ ገልጸዋል። የየማእከላዊ ኮሚቴዎቹ የግምገማ ውጤት እንደሚያመለክተው ከሆነ የግንባሩ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለ17 ቀናት ባደረገው ግምገማ አንጥሮ ያወጣቸው ስምንት አቅጣጫዎች ላይ ብሔራዊ ድርጅቶቹም አቋም መያዛቸውን ነው።

ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የፌደራል ስርዓቱ እንከን የሌለው ለአገሪቷ ዋስትና መሆኑን ባረጋገጠበት ግምገማው፤ አሁን ለተከሰተው ጊዜያዊ ችግር መንስኤ ስራ አስፈጻሚው በአገሪቷ ያለውን ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ የለውጥ እንቅስቃሴውን ባለመምራቱና ችግሮችን አስቀድሞ በማየት መፍታት ባለመቻሉ መሆኑን መተማመን ላይ ደርሷል ።

የፌዴራል ሥርዓቱ በማንኛውም መልኩ ለአንድ ወገን የበላይነት የማይፈቅድ መሆኑን የተስማማው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ፤ ለችግሮቹ ሁሉ በየደረጃው ያለው አመራር ተጠያቂ እንደሚሆን አጽንኦት ሰጥቶታል። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በልዩ ትኩረት ካስቀመጣቸው ስምንት አቅጣጫዎችና ውሳኔዎች መካከል የህዝቡን ሰላማዊ ኑሮ የሚያውኩ ማንኛውም እንቅስቃሴዎች ከህዝብ ጋር በመሆን በቁጥጥር ስር ለማዋል መንግሥት ሙሉ ሃላፊነት ወስዶ እንዲያስፈፅም መወሰኑን የተመለከተው የመጀመሪያው ነው። የሕግ የበላይነትን የማረጋገጥ ጉዳይ ላፍታም ቢሆን ጥያቄ ውስጥ ሊገባ እንደማይገባውና በዚህ ረገድ የሚታዩ የህግ ጥሰቶችን በመቆጣጠር ህግና ሰላምን በአስተማማኝ ደረጃ ማስፈን እንዳለበት ተወስኗል። በየአካባቢው በሕገ ወጥ መንገድ የሚደረጉ መንገድ የመዝጋት፣ የዜጎችን በነፃ የመንቀሳቀስ መብት የማወክ እንዲሁም የሕዝቡን የእለት ተለት እንቅስቃሴ የሚያስተጓጉሉ የቡድንም የተናጠልም እንቅስቃሴዎች እንዲቆሙ የሚደረግ ሞኑም ከዚህ ጋር ተያያዥ የሆነው አቅጣጫ ነው።

ከውስጠ ድርጅት ዲሞክራሲ አኳያ አሁን የተጀመረውን ግምገማ መሠረት በማድረግና የትራንስፎርሜሽን አጀንዳውን በውጤት ለማስፈፀም እያንዳንዱ ብሔራዊ ድርጅት በከፍተኛ አመራር ደረጃ የሚታይበትን

ድክመት በጥልቀት ገምግሞ በግልጽነትና በተጠያቂነት ላይ የተመሰረተ የማስተካከያና የእርምጃ ርምጃ እንዲወሰድ መወሰኑን የተመለከተው ደግሞ ሁለተኛው አቅጣጫ ነው፡፡

ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ እኩልነትንና ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ መሠረታዊ ጥያቄዎችን የመለሰ ቢሆንም ከአፈፃፀም ድክመት ጋር በተያያዘ ከቦታ ቦታ የሚታዩ የልማት አቅርቦት ልዩነቶች እንዳሉ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴው ገምግሟል፡፡ በድህነት ላይ የተመዘገቡት ድሎች እንደተጠበቁ ሆነው አሁንም ቢሆን ወደ ፋብ የሚጠጋው ሕዝብ ከድህነት ወለል በታች የሚገኝ መሆኑ እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት በዚህ ረገድ ትግሉ ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባው በአጽንኦት ተገልጿል፡፡ የፌዴራል የልማት ፕሮጀክቶች ሚና እንደተጠበቀ ሆኖ በስርዓቱ ውስጥ ያለው ትልቁ የልማት አቅም በክልሎች የሚገኝ እንደሆነና ክልሎችን የሚያስተዳድሩ ብሄራዊ ድርጅቶች የየክልላቸውን የልማት አቅም አሟጠው የሚጠቀሙበትን ሁኔታ መፍጠር እንዳለባቸው ሥራ አስፈፃሚው በአጽንኦት አስምሮበታል፡፡ በተጨማሪም ሃገራዊ አንድነትን ለማጠናከር የሚያስችሉ ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴዎችን ከህዝብና ከመንግሥት ጋር በመሆን ማከናወን እንደሚገባ አቅጣጫ አስቀምጧል፡፡

የመንግሥት መዋቅሩ ለህዝብ ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ መስጠት እንዲችል ለማድረግ የተጀመሩ የሪፎርም ሥራዎችን ውጤታማ ለማድረግና መስተካከል ያለባቸው አቅጣጫዎች እንደገና ከህዝቡና ከፈፃሚ አካላት ጋር በመሆን ተከልሰው ሙሉ ትግበራ ውስጥ እንዲገባ በስራ አስፈፃሚው የተላለፈው ውሳኔ አራተኛው አቅጣጫ ነው፡፡

የህዝብን አመኔታ መልሶ ለማግኘትና ለህዝብ ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ ለመስጠት የሚያስችሉ ተከታታይ እርምጃዎችን መውሰድ እንደሚገባ ስራ አስፈፃሚው በአምስተኛ ደረጃ የወሰነ ሲሆን፤ ሕዝብ የሚደመጥበትና ወሳኝነቱ በሚገባ የሚረጋገጥበት እድል እንዲሰፋ አፅንኦት ሰጥቶታል፡፡ በተለይ ደግሞ ወጣቶች የሚያነሱባቸውን ጥያቄዎች በሚገባ ለመመለስና በዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታና በልማት ሊኖራቸው የሚገባውን ተሳትፎ በተሟላ መልኩ ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ተከታታይ ሥራዎች እንዲሰሩ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል፡፡

በመድብለ ፓርቲ ስርዓት ግንባታ ላይ የሚታዩ ጉድለቶችን ከሁሉም ተቃዋሚ ድርጅቶችና ከህዝቡ ጋር በመሆን ለመቅረፍ መንቀሳቀስ እንደሚገባ ውሳኔ ያሳለፈው የግንባሩ ስራ አስፈፃሚ፤ ምሁራንና የሲቪክ

ማህበረሰቦች ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታና የዴሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት ተገቢ ሚናቸውን የሚጫወቱበት ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር መወሰኑም ይታወቃል፡፡

ህገ መንግስታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ ያስከበራቸውን ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች የመጣስ አዝማሚያዎችና ተግባራት በጥብቅ እንዲመከቱ ሲወስን፤ በዚህ ረገድ የህዝብን ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች በአስተማማኝ ደረጃ ለማስከበር ከፍተኛ ፋይዳ ያላቸው ተጨማሪ ርምጃዎች እንዲወሰዱም ሰባተኛውን አቅጣጫ በማስቀመጥ ነው፡፡

በልማትና በሃገራዊ አንድነት ዙሪያ መትጋት ሲኖርባቸው ሕዝብን ከህዝብ ጋር በሚያራርቅ አፍራሽ ተግባር ውስጥ የተሰማሩ የግልና የመንግሥት የሚዲያ ተቋማት አካሄዳቸውን የሚያስተካክሉበት ሁኔታ ለመፍጠር እንደሚንቀሳቀስ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የወሰነ ሲሆን፤ በተለይም በክልልም ሆነ በፌዴራል ደረጃ ከፖለቲካዊ፣ ከሕጋዊ አሠራርና ከሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት በራቀ መልኩ የሁከትና የግርግር መልእክት በህዝብ ሚዲያ የሚሰበክበትን እድል ለመዝጋት የሚያስችሉ የተቀናጁ እርምጃዎችን የሚወስድ መሆኑም በመጨረሻው አቅጣጫ ላይ ተመልክቷል፡፡ የየማእከላዊ ኮሚቴዎች የግምገማ ውጤትና አቋምም በነዚህ አቅጣጫዎች ላይ ያነጣጠረ መሆኑ የተግባር እንድንት መፈጠሩን የሚያጠይቅ ነው፡፡

አገራችን ኢትዮጵያ ከሶስት ሺህ ዓመታት በላይ ታሪክ ያላቸው ህዝቦች የሚኖሩባት፤ በአለም ቀደምት ጥንታዊ የስልጣኔ ማማን ከተቆናጠጡ ጥቂት አገራት ተርታ ስሟ የሚነሳ አገር ነበረች፡፡ ይሁንና ይህ ሁኔታ ሳይቀጥል ተፈጥሮአዊ ብዝሃነታችንን ማስተናገድ ባለመቻላችን አገራችን የማሽቆልቆል ጉዞ ውስጥ እንድትገባና እንደ ሀገር መቀጠል የማትችልበት ፈተና ውስጥ እንድትዘፈቅ አድርጓታል፡፡

የአገራችን የብሄር ብዝሃነት በአንድ ጀምበር የተፈጠረ ሳይሆን ስር የሰደደና ተፈጥሯዊ ቢሆንም ይህንን በአግባቡ የሚያስተናግድ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባለመኖሩ አገራችን እዚህም እዚያም በሚፈነዱ የእርስ በእርስ ጦርነቶች ትታመስ የነበረችበት ሁኔታ እንደነበረ ይታወቃል፡፡ በአገራችን የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ማንነት፣ የኃይማኖት ብዝሃነት ልዩነትን አስማምቶና አቻችሎ በልማታዊና ዴሞክራሲያዊ አግባብ በአገራችን ነባራዊ ሁኔታ የውዴታ ግዴታም ጭምር መሆኑን የግንባሩ አባል ድርጅቶች በግምገማ ማጠቃለያቸው ማስቀመጣቸው ከስምንቱ የስራ አስፈጻሚው አቅጣጫዎች የሚመነጭ ነው፡፡

አንዱን የበላይ አንዱን የበታች የሚያደርግ ስርዓት አገራችንን ትርምስ ውስጥ የሚያስገባ ከመሆን የዘለለ ፋይዳ እንደሌለው ከእኛ የበለጠ የሚናገር የለም ሲሉም ይፋ ማድረጋቸው ለአቅጣጫዎቹ ተገዥ ስለመሆናቸው ሲያጠይቁ ነው። ከአድሎ የፀዳና በመፈቃቀድና በመቻቻል ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ አንድነት ከመገንባት ውጭ ለአገራችን ሌላ አማራጭ እንደማይኖር የመጣንባቸው መንገዶች ተጨባጭ ማሳያዎች ናቸው ሲሉም ለስምንቱ አቅጣጫዎች አፈጻጸም ያላቸውን ቁርጠኝነት አረጋግጠዋል።

የብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የማንነት፣ የሃይማኖት እኩልነትና የተጠቃሚነት ጥያቄ በሚገባ መመለስ የሚያስችል ስርዓት መፍጠር የህልውና ጉዳይ በመሆኑ ነው ባለፉት ዓመታት በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ በመንቀሳቀስ በርካታ ስኬቶችን ማስመዝገብ የተቻለው።

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግስትም ሁሉም ብሄር በሄረሰቦችን በእኩል ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚሆኑበት በመደጋገፍና በመተባበር ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ አንድነት እንዲፈጠር መሰረት ሆኗል። ከሕገ-መንግስቱ መግቢያ አንቀፅ ጀምሮ ያሉት ሃሳቦች የአገራችን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የእኛ የሚሉት በመደጋገፍና በመተባበር የሚገነቧት አገር መሆኗን በመግለፅ የጋራ ቃልኪዳን ሰነዳቸው አድርገው የተቀበሉት መሆኑን በማስቀመጥ በስጦታ የተቸረ አልያም ካለፍቃዳቸው የተጫነ ሳይሆነ የራሳቸው አሻራ ያረፈበት መሆኑን የሚያሳዩ ናቸው። ለዚህም ነው ሕገ መንግስቱ በአገራችን ለሚገነባው ዲሞክራሲያዊ አንድነት መሰረት ነው በሚል የሚገለፀው።

ባለፉት ዓመታት በአገራችን ያሉ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ማንነታቸውን፣ ቋንቋቸውንና ባህላቸውን በማሳወቅ፣ በማሳደግና በማበልፀግ አንዱ የአንዱ ውበት መሆኑን ጭምር ከራስ አልፎ ለዓለም በማሳየት ልዩነታችንን ማክበራችን ለዲሞክራሲያዊ አንድነታችን መሰረት መሆኑ በተግባር የታየበት ሁኔታ በተጨባጭ መፈጠር ችሏል። ስምንቱ አቅጣጫዎች ደግሞ ይህን ወደኋላ የሚቀሉብሱ አካሄዶችን በመመከት ወደነበርንበት ለመመለስ የሚያስችሉ ውሳኔዎች ናቸው።